



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ሐሙስ ህዳር 11 ቀን 2007 ዓ.ም.

የታዳጊ ልጆች ሙብትን ማስከበርና መንከባከብ የሀገር ወዳዳ ግዴታ ነው!!

የአንድ ሀገር ሕዝብ ታላቅነቱ የሚመዘነው በባዕድ ወራሪ የጭቆና ቀምበር ላለመውደቅና የሀገሩን ዳር ድንበር ለማስጠበቅ ባደረገው ወይም በሚያደርገው ተጋድሎ ብቻ የሚመዘን እንዳይደለ በርካታ ተመክሮዎች የሚያመለክቱት ናቸው። ከዚህ ተጋድሎው ጋር በጥብቅ መያያዝ ያለበትና በተግባርም ሊረጋገጥ የሚገባው የሁሉም የሀገሪቷ ዜጎች በተለይም ደግሞ ታዳጊ ወጣቶች ሙሉ ሙብታቸው ያለምንም ገደብ ሕዝብ በትግሉ ማስከበር ሲቻለው እንደሆነም ተመክሮዎች የሚገልጹት ናቸው። በገሃድ እንደሚታየው የወደፊት ሀገር ተረካቢ የሆኑ ታዳጊ ልጆች በደል ሲደርስባቸው እድሜያቸው ከአቅመ አዳምና ሄዋን በላይ እንደሆኑት ራሳቸውን በአግባቡ ለመከላከል ስለማይቻላቸው ልዩ ጥበቃና እንክብካቤ መስጠቱ ወሳኝነት ያለውና ሀገራዊ ግዴታ እንደሆነ የፀና እምነታችን ነው። ይህ ሲባል ደግሞ አለምክንያት አይደለም። ሙብቶቻቸው በማይከበርበት፣ በደል በበዛበትና ፍትህ በጎደለበት ሁኔታ የሚያድጉ ታዳጊ ወጣቶች በሌላ አዕምሯቸው ውስጥ የሚቀረፀው የሕሊና ስብራት ለሕብረተሰቡ ጤናማ እድገት እንቅፋት በመሆኑና ይህንንም ለማረም የሚያስፍልገው ወጪ በቀላሉ የሚገመት እንዳልሆነ በርካታ በርዕሱ ምርምር ያደረጉ የስነፍጡር ተመራማሪዎች የሚገልጹትና በተግባር እየታየ ያለ በመሆኑ ነው።

ይህንን እውነታ ከግምት በማስገባት ነበር ከዛሬ 100 አመት በፊት በ1924 አ.ም. በርካታ ሀገራት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ውሳኔ ለመወሰን መሰረት የሆነውን ረቂቅ ለመንደፍ የቻሉት። ይህ ሂደትም ፍሬ አስገኝቶ የዛሬ 25 አመት በ 1989 ዓ.ም. ከወቅቱ የግንዛቤ ሁኔታ ጋር በማዛመድ „ የታዳጊ ልጆችን ሙብት የሚያስጠብቅ የጄኔቫ ስምምነት“ የተባለውን ሰነድ በኖቬምበር 20 ቀን (ህዳር 11 ቀን 2007 ዓ.ም.) ይፋ ለማድረግ፣ ይህም ቀን በየአመቱ እንዲከበር ለመወሰን የተቻለው። ይህም በ191 መንግሥታት ተቀባይነትን አግኝቶም ከተግባር ለማዋል ጥረት እየተደረገ የሚገኘው።

ይህ 54 አንቀጾችን የያዘ ስምምነት በውስጡ፡

- ታዳጊ ልጆችን ከብዝሃነትና በደል መታደግ
- እኩልነትን ማስፈን
- እያንዳንዱ ልጅ ትምህርት የማግኘት ሙብት መከበር፣
- በቂ የአረፍትና የመዘናኛ ጊዜያት ማግኘት
- ሃሳብን በነፃ መግለፅና መደመጥ
- ከኃይል ጥቃት ነፃ የሆነ እድገት ማግኘት

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

- ጤንነት የመጠበቅ
- በልጆች መካከል የጾታ ልዩነት አለማድረግ
- የወላጆች በቂ እንክብካቤ ማግኘት
- ከሃይል ጥቃት፣ ረሃብ፣ ጥማትና ከመታረዝ መታደግ የተሰኙት ይገኙባቸዋል።

ይህ ይሁን እንጂ አሁንም በበርካታ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ታዳጊ ልጆች ከ 25 አመት በኋላም መጠነ ሰፊ የሆነ የኃይል ጥቃት፣ የፍትህ ጉድለትና ብዝበዛ ይደርስባቸዋል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ልጆች ማህበራዊ ቀውሶች በሰፊነት አካባቢ ለመኖር የተገደዱ ናቸው። በርካታዎች በጦርነትና በተፈጥሮ አደጋ ሳቢያ ሕይወታቸው ያልፋል። በየአስር ደቂቃው ወጣት ሴቶች በሚደርስባቸው የኃይል ጥቃትና የተለያዩ በደሎች ሕይወታቸው ያልፋል። የጾታ ልዩነት አሁንም በስፋት የሚንፀባረቅ ክስተት ነው።

በወያኔ አገዛዝ ሥር በምትማቅቀው ኢትዮጵያም ምንም እንኳ እንደ ሌሎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሁሉ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ሲባል የታዳጊ ልጆች መብቶችም ሕገ አገዛዜ በሚሉት ሰነድ የተካተቱና ነጋ ጠባ በካድሬዎች እየተነገሩ ቢገኙም የወላጆቻቸው መብት ያልተከበረ በመሆኑ የነሱም ከዚህ ምደባ ሊያመልጥ አልተቻለውም። በረሃብ አለንጋ የሚረግፉት፣ በአስገደዶ መድፈርም ሆነ የተለያዩ በባሕር ተስታከው በታዳጊ ልጆች ላይ የሚደርሰው በደልና ግፍ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በቅርቡ በአንዲት ታዳጊ ወጣት ላይ የደረሰው የአስገደዶ መድፍርና ለሞት መዳረግ በተመሳሳይ ሁኔታ በበርካታዎች ላይና በጠቅላላ የሀገሪቷ አካባቢ እየተደረገ ያለ በጥብቅም የሚወገዝ ተግባር በምሳሌነት ሊጠቀስ የሚችል ነው።

በሕፃናትና በታዳጊ ልጆች ላይ የሚደርሰው ወሲባዊ ብዝበዛ በሚያስፈራ ሁኔታ እየተዛመተ ይገኛል። የልጆች መብት የሰብአዊ መብት አካል መሆናቸው ዛሬም በሚገባ ከግንዛቤ የገባ አይደለም። ድህነትና ረሃብ በተስፋፋብ፣ ንፁህ ውሃ እንደ ልብ በማይገኝበትና ብዝሁናኡ ሕዝባችን በሚኖርበት በገጠሩ አካባቢ በቅርቡ ይፋ በሆነ ዘገባ እንደተጠቆመው እርጉዞች ልጃቸውን የሚወልዱት አሁንም አግባብነት ያለው የሕክምና አገልግሎት በማግኘት አይደለም። ይህም በበኩሉ በቀላል ክትባት ሊወገዱ በሚችሉ በሽታዎች እየተጠቁ ለሞት የሚዳረጉት ወላጆችና ሕፃናት ቁጥራቸው በርካታ ነው። በትላልቅ ከተሞች ለመንገድ አዳሪነትና ለተለያዩ በቀላሉ ሊወገዱ በሚችሉ የበሽታ አደጋዎች እየተጠቁ ያሉ ታዳጊ ልጆች ቁጥራቸው በርካታ ነው። ያለ እድሜያቸው ለጋብቻ የሚዳረጉ፣ ሳይወዱ በግድ ጠለፋ የሚካሄዱባቸው፣ የተመጣጠነ ምግብ ባለማግኘት የሚደርሰው የአዕምሮ ዕድገት መናጋትና አልፎ ተርፎም በሕፃናት ላይ እስከሞት በሚያደርስ በሽታ የሚጠቁት ቁጥራቸው በቀላሉ የሚገመት አይደለም።

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

የታዳጊ ልጆች ሙብት የተወሰነበት ኖቬምበር 20 (ሕዳር 11 ቀን 2007 ዓ.ም.) እንዳለፉት አመታት ሁሉ ዘንድም በአለም አቀፍ ደረጃ በሚከበርበት ጊዜ የታዳጊ ልጆች ሙብት እንዲከበር እየታገለ የሚገኘው ኢሕአፓ ይህ ሙብት ከወላጆቻቸውም ሆነ ባጠቃላይ ከሕዝቡ ሙብት መከበር ለይቶ የሚያየው ስላይደለ ይህ ሁኔታ እንዲቀጥል ያደረገውን የወያኔ አገዛዝን በጥብቅ ያወግዛል። በህቅ ያልተሞላ ፕሮፓጋንዳውንም እየኮነ ሁኔታው እንዲቀየርም ዜጎች የተቻላቸውን ጥረት እንዲያደርጉም ጥሪውን ያስተላልፋል። የአዞ እንባ ማፍሰስ ሳይሆን በተግባር ከተባደሩት ጎን መቆም እንድቀድሞው ሁሉ አሁንም ወቅታዊ ነው። ኢሕአፓም ይህንን ጥሪ ሲያስተላልፍ ፈንጠር ብሎ ዳር ቆሞ ሳይሆን ከተባደሩት ከጎናቸው በመሰለፍ የበኩሉን አስተዋፅዖ የሚያበረክት መሆኑን ከመግለፅ ጋር ነው። ሆኖም የወላጆቻቸው ሙብት በተግባር እስከሚከበር ድረስ ወላጆችም ሆኑ ለሕዝብ ቅን አሳቢ ሀገር ወዳዶች ባላቸው አቅም ልጆቻቸውን ከተለያዩ ጉዳዮች እንዲጠብቁ ልባዊ ምክሩን አፅንዖት በተሞላበት መልክ ሳያሰልስ ጥሪውን ያስተላልፋል። ያስተምራልም። ትግሉ ስኬታማ ሊሆን የሚችለው በጋራ ጥረት ነውና ለዚህ መሰረት የሚሆነውን የሙብት መከበር ጥያቄ በማንገብ ዜጎች ከምንጊዜውም በላይ እንዲንቀሳቀሱና፣ የርስ በርስ መተሳሰብንና መረዳዳትን እንዲያጎለብቱም የከበረ አደራውንም ያስተላልፋል።

ታዳጊ ወጣቶች መንከባከብ ሀገራዊ ኃላፊነት ነው!

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645